



425 Bloor Street East, Suite 110  
Toronto, Ontario M4W 3R5  
[www.archdisabilitylaw.ca](http://www.archdisabilitylaw.ca)

(416) 482-8255 (Main) 1 (866) 482-ARCH (2724) (Toll Free)  
(416) 482-1254 (TTY) 1 (866) 482-ARCT (2728) (Toll Free)  
(416) 482-2981 (FAX) 1 (866) 881-ARCF (2723) (Toll Free)

2007/12

### **የአይምሮ ጤንነት ሀጎች እንዴት አገተገ እንደሚመለከቱ መገንዘብ፡ የአስተርጓሚ አገልግሎቶችን ማግኘት**

ይህ የአውነታ ዝርዝር አገተገ እንዲረዳ የታለመው የአይምሮ ጤንነት አገልግሎቶች እና እርዳታዎችን የምትጠቀም እና ተጠቅመህም ከሆነ፤ እንግሊዝኛ እና ፈረንሳይኛም መናገር የማትችል ከሆነ ነው። በተጨማሪም ጠቃሚ ነው ይህ ከሆነ፡

- አገተ ስለመብቶች ምክር ትፈልጋለህ ምክንያቱም፤ ለምሳሌ፡ ሆስፒታሉን ለቀህ መሄድ አትችልም ተብላል አልም መድሃኒት ወይም ሌላ ህክምና እንድትወስድ ታዘሃል፤
- የፍቃድ እና ብቅአት ቦርድ ፊት ቀርቦሃል፤ አልም
- በአይምሮ በሽታ ምክንያት ብቁ አይደለህም ወይም ለተፈጸመ ወገኛል በህግ ተጠያቂ ልትሆን አትችልም ተብሎ ተወስኗል። በተጨማሪም የኮንትራት የግምገማ ቦርድ ፊት ቀርቦሃል።

ፈረንሳይኛ ወይም እንግሊዝኛ የመጀመሪያ ቋንቋህ ካልሆነ የአይምሮ ጤንነት ሀጎች እንዴት አገተገ እንደሚመለከቱ ለመረዳት አስተርጓሚ ሊያስፈልግህ ይችላል ። ይህ የአውነታ ዝርዝር የአስተርጓሚ አገልግሎቶችን ለማግኘት ያለህን መብቶች የተመለከተ ነው።

ከተጠቀሱት መረጃዎች ውስጥ አንዳንዶቹ የሚጠቅሙት ቶርንቶ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን ብቻ ነው።

#### **የአይምሮ ጤንነት ድጋፎችና አገልግሎቶች**

ስለ አገተ የአይምሮ ጤንነት እርዳታ ለማግኘት ያገተገ ቋንቋ የሚናገር እና ባህልህን የተረዳ ማእከል ብታገኝ ይመረጣል። አንዳንድ ድርጅት በተለያዩ ቋንቋዎች አገልግሎቶች ይሰጣሉ። በቋንቋህ እንዴት አገልግሎቶችን ማግኘት እንደምትችል በተጨማሪ ለማወቅ፤ 211 ቶርንቶ መደወል ትችላለህ ፡ በቤት ስልክ ላይ 211 በመደወል ወይም ከህዝብ ስልክ 416-397-4636 ። ይህንንም መጎብኘት ትችላለህ < [www.211toronto.ca](http://www.211toronto.ca) > ። የ 211 ኦፕሬተሮች ብዙ ቋንቋዎችን ይናገራሉ፤ ለምሳሌ እንግሊዝኛ፡ ፈረንሳይኛ፡ አስፓኒሽ፡ ካንተንኛ፡ ፑንጃቢ ወዘተ። በተጨማሪም ቋንቋህን የሚናገር ኦፕሬተር እንዲቀርብህ መጠየቅ ትችላለህ።

ሌላው አማራጭ ሌሎች ከራሳቸው ልምድ የተነሳ ስለአይምሮ ጤንነት አገልግሎቶች በሚያውቁ ሰዎች ወደ ሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ማለትም "የእኩያ ድጋፍ ፕሮግራሞች" በመሄድ ነው። ሁኔታህን እንድትረዳ ሊያግዙህ ይችላሉ። ስለእኩያ ድጋፍ ፕሮግራሞች በበለጠ ለመረዳት፤ 211 ቶርንቶ ደውል።

## የትርጉም አገልግሎቶችን ማግኘት

መብቶችህን ስለመረዳት አስመልክቶ ስጋት ከገባህ አስተርጓሚ እንዲቀርብልህ መጠየቅ አለብህ። እንግሊዘኛ እና ፈረንሳይኛ በጥቂቱ መናገርና መጻፍ ብትችልም እንኳ አገተ ላይ እየደረሰብህ ያለውን ነገር በሙሉ እንድትገነዘብ እንዲረዳህ አስተርጓሚ እንድታገኝ ብትጠይቅ ይሻላል።

በአብዛኛው የቤተሰብ አባሎች ወይም ጓደኞች እኛ አስፈላጊ ውሳኔዎችን እንድንወስድ የመርዳት ሃላፊነት ቢኖርባቸውም ስለአገተ የአይምሮ ጤንነት ጉዳዮች ከቤተሰብ አባል ወይም ጓደኛ ጋር መነጋገር አትፈልግም ይሆናል። ምክንያቱም፤

1. የአይምሮ ጤንነት ጉዳዮች ምስጥራዊነት።
2. የቤተሰብ አባሎች ወይም ጓደኞች ብዙ ጊዜ ለህጋዊ ድርጊቶች አስተርጓሚ ለመሆን ስልጠና የላቸውም።
3. የቤተሰብ አባሎች ወይም ጓደኞች ካገተ ፍላጎቶች የተለየ የራሳቸው የሆነ ፍላጎቶች ሊኖራቸው ይችላል።

መረጃህን በግል ለመጠበቅ ከመረጥክ ከአስተርጓሚ ጋር በቀጥታ መተባበር ትችላለህ። ስልጠና እና ሰርተፍኬት የሌለው አስተርጓሚ ለመጠቀም መስማማት የለብህም። አስተርጓሚው ስለአይምሮ ጤንነት ልምድ ያለው ቢሆን እና የህግ ቃላትን የሚተረጎምና የሚረዳ ቢሆን ይመረጣል።

ሁሉም ነገር መተርጎሙን እርግጠኛ ካልሆንክ፣ የተባለውን ነገር ሁሉ አስተርጓሚው እንዲያስተረጎምልህ መጠየቅ ትችላለህ።

ህክምና ላለመውሰድ የመምረጥ መብት አለህ፤ ነገር ግን "አዋቂ ፈቃድ" መስጠት ከቻልክ ብቻ ነው። አዋቂ ፈቃድ ማለት ዶክተርህ ስላገተ ህክምና የሚለህን ነገር ለመረዳት የሚያስችልህን መረጃ አግኝተሃል ማለት ነው። ዶክተርህ ስላገተ ህክምና እና ስለጉዳዮቹ የሚነግርህን ነገር መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው ። ዶክተርህ የሚናገረውን ቋንቋ የማይገባህ ከሆነ አስተርጓሚ እንዲቀርብልህ መጠየቅ ትችላለህ።

## የመብቶች ምክር

የመብቶች አማካሪዎች የአይምሮ ጤንነት ጉዳዮች ያላቸውን ሰዎች የሚያክሙ የኦገስቲን የሆስፒታሎች ውስጥ የመብት ምክር ለመስጠት በህግ ይጠበቅባቸዋል። ይህ ከሆነ፤

- ሆስፒታሉን ለቀህ መውጣት አትችልም ተብሎ ተነግሮሃል (አለፍቃድ ታካሚ)።
- ስለህክምናህ ፡ ስለገንዘብህ ወይም ስለራስህ የጤንነት መረጃ አስመልክቶ ውሳኔ መውሰድ አትችልም ተብሎ ተነግሮሃል።
- እድጜህ በአስራሁለት እና አስራምስት አመት መካከል የሆነክ የተለየ ታካሚ ነህ (አለፍቃድ ታካሚ)።
- ዶክተርህም አገተ "የማህበረሰብ ህክምና ትእዛዝ" (CTO) ላይ እንድትሆን እያሰበ ነው።

አስተርጓሚ ካስፈለገህ የመብቶች አማካሪው ያገተን ቋንቋ የሚናገር አስተርጓሚ እንዲያቀርብልህ መጠየቅህን አረጋግጥ። የመብቶች አማካሪው ስልጠና እና ሰርተፍኬት ያለው የትርጉም ባለሙያ አገልግሎት እንዲኖር ማቀናበር አለበት። ለአስተርጓሚው መክፈል የለብህም። የመብቶች አማካሪው ለ46 ቋንቋዎች አስተርጓሚዎችን ማግኘት ይችላል።

አስተርጓሚው የምስጥር ጠባቂነት ስምምነት መፈረም አለበት። ያም ማለት ማገኘውም የአገተገ መረጃ፤ ያገተገ የአይምሮ ጤንነት መረጃ አጠቃሎ ለሌላ ሰው መስጠት አይችሉም ማለት ነው። አስተርጓሚዎቹ ስላገተ ሁኔታ ከጓደኞችህ ወይም ከቤተሰብ አባሎች ጋር ማውራት የለባቸውም።

**ከፍቃድና ብቅአት ቦርድ ፊት የሚደረጉ ችሎቶች**

የፍቃድና ብቅአት ቦርድ (CCB) ችሎቶች በመቀመጥ በኦገስት 2020 የአይምሮ ጤንነት ህጎች መሰረት ውሳኔዎችን ይወስዳል ። ለምሳሌ፡ የአይምሮ ጤንነት ድገጋጌ፣ የአማራጭ ውሳኔዎች ድገጋጌ፣ እና የጤና ክብካቤ እና ፍቃድ ድገጋጌ።

ያገተ ደክተር CCB ላይ የወሰዳቸውን አገዳገድ ውሳኔዎች የመቃወም መብት አለህ። ለምሳሌ፡ ውሳኔዎችን መቃወም ትችላለህ፤ አገተ

- ስለራስህ የአይምሮ ጤንነት ህክምና አስመልክቶ ውሳኔ መስጠት አትችልም፤
- ገንዘብህን አስመልክቶ ውሳኔ መስጠት አትችልም፤
- በፈለክበት ጊዜ ሆስፒታሉን ለቀህ መውጣት አትችልም፤ በተጨማሪም
- በማህበረሰብ ህክምና ትእዛዝ ስር መሆን።

CCB ማመልከቻህን ከተቀበለ በሰባት ቀናቶች ውስጥ የችሎት ክርክር እንዲኖር የመጠየቅ መብት አለህ። የCCB ችሎት የሚከናወነው አገተ በማታውቀው ቋንቋ ከሆነ አስተርጓሚ እንዲቀርብልህ መጠየቅ ትችላለህ። የመብቶች አማካሪው አስተርጓሚ እንደሚያስፈልግህ ለCCB ያስረዳል ፤ እሱ ወይም እሷ አገተ ማመልከቻህን ለCCB እንድታስገባ በሚረዱህ ውቅት። የCCB ደገገኞችና አሰራሮች የሚለው አስተርጓሚ ከፈለክ አገተ ወይም ያገተ ጠበቃ ለCCB ቶሎ መገንጠር አለበት። CCB በማቀናበር ለአስተርጓሚው ይከፍላል። አገተ ለአስተርጓሚው መክፈል የለብህም።

**በወገጃል ተከሰህ ታውቃለህ?**

ያለጠበቃ የወገጃል ፍርድ ቤት ውስጥ ካለህ፡ ከተረኛ አማካሪ ድጋፍ ማግኘት ትችላለህ። ተረኛ አማካሪ ማለት ፍርድ ቤት ውስጥ ያለጠበቃ የቀረቡ ሰዎችን የሚረዱ ጠበቆች ማለት ነው። ተረኛ አማካሪ አገተን ሊመክሩህ ይችላሉ ጥፋተኝ ነኝ ወይም አይደለሁም የማለት መብትህን አስመልክቶ፤ ለዋስትና እንድታመለክት ወይም የክርክር ችሎት እንዲዘገይ("ማዘገየት")።

ተረኛ አማካሪ ብዙውን ጊዜ የሚሰጡት አገልግሎቶች በእንግሊዝኛ ወይም በፈረንሳይኛ ብቻ ነው። ነገር ግን አብዛኛዎቹ ፍርድ ቤቶች በቦታው አስተርጓሚ አላቸው። አስተርጓሚ ካሰፈለገህ ለተረኛ አማካሪ አልያም ለፍርድ ቤት አገልግሎቶች ባለስልጣን አሳውቅ።

አስተርጓሚ የማግኘት መብት እንዳለህ በሚገባ ማወቅ አለብህ። የህግ ክፍል 14 የመብቶች እና የነጻነቶች ቻርተር እንደሚደነግገው ሁሉም ወገኖች ወይም ምስክሮች የችሎት ሂደቱ የሚካሄድበትን ቋንቋ የማይናገሩ ከሆነ ወይም ደንቆሮ የሆኑና በችሎት ሂደቱ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎች የአስተርጓሚ አርዳታ የማግኘት ህገመንግስታዊ መብት አላቸው። የአስተርጓሚ አገልግሎቶችን ለማግኘት እንድትጠይቅ የቤተሰብ አባል ወይም ጓደኛ እንዲረዱህ መጠየቅ ትችላለህ ። የወገጃል ፍርድ ቤት ውስጥ ከቀረብክ የአስተርጓሚ አገልግሎቶች በነጻ ይሰጣሉ።

**የኦገስት ፳፱ ዓ.ም ገጽ ፳፱**

የኦገስት ፳፱ ዓ.ም ገጽ ፳፱ (ORB) የአይምሮ ጤንነት ችግር ፍራቸው በወገጃል የተከሰሱ ሰዎችን ጉዳይ አስመልክቶ ችሎት ይቀመጣል። ውሳኔዎችንም ይሰጣል። ፍርድ ቤት አንተ ለክስ ለመቅረብ ብቁ አይደለህም ("ብቁ አለመሆን") ወይም ባለሀ የአይምሮ ጤንነት ጉዳይ ምክንያት "በወገጃል ተጠያቂ አይደለም" ብሎ ከወሰነ ወደ ORB መሄድ ትችላለህ።

በኦገስት ፳፱ ዓ.ም ገጽ ፳፱ ውስጥ የአስተርጓሚ አገልግሎቶችን አስመልክቶ የታወቁ ደገቦች የሉም ። በአንተ ጉዳይ ውስጥ ተሳታፊ የሆነ ሰው አስተርጓሚ እንድትሆን ሃሳብ ከሰጠ ORB የአስተርጓሚ አገልግሎቶችን በነጻ አንድታገኝ ማቀናበር ይችላል። አስተርጓሚ ካሰፈለገህ አንተ ወይም ጠበቃህ አስተርጓሚ እንዲሆን መጠየቅ አለባችሁ።

**የአይምሮ ጤንነት ፍርድ ቤት እና አማራጭ**

ቶርገቶ ውስጥ ከተያዘክ እና የአይምሮ ጤንነት ጉዳይ ካለህ አንተን የሚረዱ አገልግሎቶች እንዲገኙ ይገመታል። ፍርድ ቤት ፊት ከቀረብክ፣ የአይምሮ ጤንነት ጉዳዮች ላላቸው ሰዎች የሚሰጡ አገልግሎቶች መኖራቸውን ለማወቅ ጠበቃህን ወይም ተረኛ አማካሪውን ጠይቅ።

በቶርገቶ ውስጥ የአይምሮ ጤና ፍርድ ቤት ማለት በወገጃል ከተከሰሥክ እና የአይምሮ ጤንነት ጉዳይ ካለህ አንተን ሊረዱ የሚችል ፍርድ ቤት ማለት ነው። ፍርድ ቤቱ የሚገኘው በአርጌ የከተማ አዳራሽ ነው። የሚመለከተውም፤ ዋስ ስለመጥራት፣ ስለጥፋተኝነት አመኔታ እና ለተከሰሥክበት ወገጃል "በወገጃል ተጠያቂ አይደለም" ብሎ የመወሰን ሁኔታ ነው። እነዚህ በጣም አስፈላጊ ውሳኔዎች ናቸው። በተጨማሪም ምን እንደተባለ እንድትረዱ በጣም ያስፈልጋል። ጠበቃ ካለህ ጠበቃው አስተርጓሚ እንዲጠራ ማረጋገጥ አለብህ። ጠበቃ ከሌለህ ተረኛ አማካሪዎች ሁል ጊዜ ፍርድ ቤት ውስጥ አሉ። አስተርጓሚ እንዲጠራህ መጠየቅ ትችላለህ።

የአይምሮ ጤንነት አማራጭ ማለት በጥቃቅን ወገጃል የተከሰሱ እና የአይምሮ ጤንነት ጉዳዮች ያላቸውን ሰዎች እንዲረዱ የታሰበ ፕሮግራም ማለት ነው። ወደ መደበኛው የወገጃል ችሎት በመሄድ ፈገገ ወደ አይምሮ ጤንነት አገልግሎቶች እንድትሄድ ይደረጋል። በአማራጭ ክሶቹ ይተዋሉ ወይም ይቆያሉ። በተጨማሪም አንተ ላይ የወገጃል ችሎት ፍርድ አይወሰድም። ጠበቃህ አማራጭ ማግኘት እንድትችል መጠየቅ ይችላል። ነገር ግን የአካባቢው የዘውድ አቃቤ ህግ መስማማት አለበት። አማራጭ ማግኘት ከቻልክ የአማራጭ ሰራተኛው ካንተጋ ለመገናኘትና የሚያስፈልጉህን ነገሮች ለማወቅ ነገሮችን ያመቻቻል። የአማራጭ ሰራተኛው "የአማራጭ ፕላን" ያደርጋል። በተጨማሪም አንተ ምን ዓይነት አገልግሎቶች እና ድጋፎች እንደሚያስፈልጉህ፤ ማለትም የሳይካትሪ ህክምና ወይም የማህበረሰብ የአይምሮ ጤንነት አገልግሎቶች እና ድጋፎች እንደሚያስፈልጉህ ሃሳብ ይሰጣል። አንተ፣ ቤተሰብህ፣ ጓደኛህ ወይም ጠበቃህ ከጠየቃቸው የአማራጭ ሰራተኛው አስተርጓሚ እንዲኖር ማቀናጀት ይችላል። ከአማራጭ ሰራተኛው ጋር ከመገናኘትህ በፊት የአስተርጓሚ አገልግሎቶች መቀናበር አለባቸው። ትርጉም በነጻ ታገኛለህ።

የአይምሮ ጤና ፍርድ ቤት ወይም የአይምሮ ጤንነት አማራጭ ያገተ ፍላጎት መሆኑን አረጋግጥ። ጠበቃ ካለህ ስለጥቅሞችና ጉዳዮቹ ከጠበቃህ ጋር ተነጋገር ።

**የህጋዊ ድጋፍ እርዳታ ማግኘት**

ከማህበረሰብ የህግ ኬላ ምክር ማግኘት ትችላለህ። የማህበረሰብ የህግ ኬላዎች ገቢያቸው አነስተኛ ለሆኑ ሰዎች አገልግሎት ይሰጣሉ። ላንተ የሚቀርበውን የማህበረሰብ የህግ ኬላ ለማግኘት በ 416-979-1446 ላይ ደውል። በተጨማሪም በዮርክ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው የማህበረሰብ ህጋዊ እርዳታ አገልግሎት ፕሮግራም (CLASP ) የአይምሮ ጤንነት ጉዳዮች ላላቸው ሰዎች አገልግሎቶች ይሰጣል። እነሱን በ 416-736-5029 ላይ ማግኘት ትችላለህ።

የህግ ድጋፍ እርዳታ ይሰጣል ገቢያቸው አነስተኛ ለሆኑ ሰዎች፤ ለተለያዩ የህግ ችግሮች፣ የፍቃድና ብቅአት ቦርድ (CCB) እና የኦገስትራሽን ግምገማ ቦርድ (ORB ) ቸሎቶችን አጠቃሎ። በORB ወይም CCB ፊት ቀርቦ አገተን የሚወክል ጠበቃ እንድትሆን የህግ ድጋፍ እርዳታ የምስክር ወረቀት ለማግኘት ማመልከት ትችላለህ ። የህግ እርዳታ የሚፈልግ ማንኛውም የኦገስትራሽን ሰው ማመልከት ይችላል። የህግ ድጋፍ እርዳታ የምስክር ወረቀት ማግኘት አለማግኘትህ የሚወሰነው ባንተ የገንዘብ ሁኔታ እና በጉዳዩ አይነት ነው። ለማመልከት ወደ ህግ ድጋፍ እርዳታ ቢሮ መሄድ አለብህ። አልያም በመብቶች አማካሪ ከታየህ እሱ ወይም አሏ ማመልከቻ እንድትሞላ ሊረዱህ ይችላሉ። ወደ የህግ ድጋፍ እርዳታ ቢሮ በምትሄድበት ወቅት ያሉህን መረጃዎች ይዘህ መሄድ አለብህ፤ ለምሳሌ፡ ያንተን ጉዳይ የሚመለከቱ ወረቀቶች፣ የገቢህን ማረጋገጫ እና የመታወቂያ ካርድ። ቶርንቶ ውስጥ ያለውን የኦገስትራሽን የህግ ድጋፍ እርዳታ ቢሮ በ 1-800-668-8258 ላይ መደወል ትችላለህ።

ያንተን ቋንቋ ከሚናገር ጠበቃ ጋር ለመነጋገር መምረጥ ትችላለህ። አንተ የመረጥከውን ቋንቋ የሚናገር ጠበቃ እንዲቀርብ መጠየቅ ትችላለህ። ነገር ግን ላታገኝ ትችላለህ። በተጨማሪም በORB እና በCCB ፊት ብዙ የስራ ልምድ ያለው ጠበቃ እንዲቀርብህ መጠየቅ ትችላለህ። የህግ ድጋፍ እርዳታ ጠበቃህ የአስተርጓሚ አገልግሎት እንዲያመቻች ክፍያ እንደሚከፈለው ይጠበቃል ። ነገር ግን አስተርጓሚዎች እንዲገኙ ማቀናበር ለጠበቃህ ሊከብደው ይችላል።

CCB ወይም ORB ፊት ከመቅረብህ በፊት ከጠበቃህ ጋር ብትነጋገር ይመረጣል። ጠበቃህ ባንተ ቦታ ሆኖ ያንተን ጉዳይ ማጤን አለበት። አንድ ቋንቋ የማትናገሩ ከሆነ አስተርጓሚ እንዲያዘጋጅህ ጠበቃህን መጠየቅ አለብህ።

ጠበቆች የምትነግራቸውን ነገሮች ሁሉ በሚሰጥር መያዝ አለባቸው። ጠበቃህ ካለፈቃድህ ስላንተ ጉዳይ መወያየት አይችልም።

**ተጨማሪ ድጋፍ ማግኘት**

የመብቶች ምክር እና የአይምሮ ጤንነት ጉዳዮችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡ የሳይካትሪ ህመምተኛ ተከራካሪ ቢሮ (PPAO) ጋር ተገናኝ። የቴሌፎን ቁጥራቸውም (416) 327-7000 ወይም 1-800-578-2343 ነው። PPAOም መመሪያዎች አለው ከየአይምሮ ጤንነት ጋር ስለተያያዙ ብዙ ርእስ ነገሮች በጽሁፈ ገጽ [www.ppao.gov.on.ca](http://www.ppao.gov.on.ca) ላይ። በተለይም "ያንተ መብቶች በሳይካትሪ ህመምተኝነትህ" የሚለው የእውነታ ዝርዝር ጠቃሚ ነው።

የአይምሮ ጤንነት አገልግሎቶች መረጃ ኦገስትራሽን ነጻ መረጃዎችን ስለአይምሮ ጤንነት አገልግሎቶች እና ድጋፎች በቀን 24 ስኦታት፤ በሳምንት ሰባት ቀናት ይሰጣል። ይህ መረጃ

በ140 ቋንቋዎች ይገኛል። የአይምሮ ጤንነት አገልግሎቶች መረጃ ስጥንት ስለ 1-866-531-2600 ላይ መደወል ይችላሉ።

## ስለ አርች

---

ይህ የእውነት ዝርዝር የተዘጋጀው በአርች የአካል ስገኩልነት የህግ ማእከል ነው፤ እሱም ልዩ የህግ ድጋፍ እርዳታ ማእከል ሆኖ የአካል ስገኩልነት ያላቸው ሰዎች፣ የአይምሮ ጤንነት ጉዳዮች ያላቸውን ሰዎች አጠቃሎ የእኩልነት መብታቸውን ለማስጠበቅ እና ለማራመድ የታለመ ነው።

425 Bloor Street East, Suite 110

Toronto, Ontario, M4W 3R5

ስልክ 416-482-8255

ብንጻ 1-866-482-2724

TTY 416-482-1254

ብንጻ 1-866-482-2728

ፋክስ 416-482-2981

ብንጻ 1-866-881-2723

[www.archdisabilitylaw.ca](http://www.archdisabilitylaw.ca)